

በመሸበት ማደር... አሳፋሪ ድርጊት

ከሲቲና (ከሐረር) 08/01/09

ሰሞኑን የማደምጠውና የማነበው ነገር እጅጉን አስገርሞኛል። አንድ አገርኛ አባባል ትዝ ይለኛል «የአህያ ስጋ አልጋ ሲሉት መሬት» ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን አደራ ወደ ጎን ትተው፤ የግል ጥቅምን ማሳደድ ስራዬ ብለው የተያያዙትን ሰዎች ሳስባቸው ከተራ ወንጀለኝነት ተርታ የሚያስመድባቸው ድርጊት የፈፀሙ ይመስለኛል። ምክንያቱም በመንግስትና በህዝብ ወጪ፤ ለሀገርና ለህዝብ ጠቃሚ ተሞክሮዎችን እንዲቀስሙ በተላኩበት ሀገር የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረት የግብር ከፋዩን ገንዘብ ለፍልሰት ድጋፍ ወደ ተመደበ የጉዞ ወጪ መንግስታዊ ድጎማነት የመቀየርን የዘቀጠ አድራጎት አመላካች ነው።

የህዝብንና የመንግስትን አደራ ሜዳ ትቶ የግል ጥቅምን ማሳደድ ምን ይሉት አባዜ ይሆን? እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታን ስንመለከትና እነዚህን ሰዎች የፖለቲካ ተሳትፎ ስናይ እንኳንስ የፖለቲካ ተፅእኖ ሊያደርግባቸው ይቅርና እንዲያውም ከሚገባቸው በላይ ከፍ ከፍ ብለው ነበር የሚል ቅሬታ መነሳቱ ላይቀር ይችላል ይሆናል። ነገሩ ከሆነ በሁዋላ ሲታይ ይህን ያህል ሃላፊነትስ ሊሸከሙ ይገባ ነበር ወይ? የሚል ጥያቄንም ማጫሩ አይቀሩም። መንግስትም ቢሆን ፊቱ ባሉት መረጃዎችና ማሳያዎች ላይ ተመስርቶ ለሃላፊነት አብቅቷቸዋል ። መቼም ወደፊት የሚከሰተውን ለማወቅ “ለምን ነቢይ አልሆንክም” ተብሎ መንግስት መወቀስ ያለበት አይመስለኝም።

ባለፉት ሥርዓቶች ሰው ከአገሩ የሚሰደደው በነበረው የፖለቲካ ተፅዕኖ እንጂ እንዲህ እንደዛሬ የኢኮኖሚ መደላድሉን ለማመቻቸት አልነበረም። ዛሬ ማንም የፖለቲካ አስተሳሰቡን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማራመድ በቻለበት በወጡበት መቅረት ባመሹበት ማደርን ምን ይሉት የልጅ ጨዋታ ነው? አገራችን በአሁኑ ሰዓት ያረጀ ያፈጀውን ስርዓት ናፋቂዎችን፣ የብሔር ብሔረሰብ መብት የማይዋጥላቸውን፣ እራሳቸውን ከላይ

ኮፍሰው ሌላውን አሳንሰው የሚመለከቱትን፣ የመቻቸል ፖለቲካና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የሚለው ቃል መስማትም ሆነ ማየት የሚከነክናቸው ሳይቀሩ እንደልባቸው መውጣትና መግባት የሚችሉባት ናት። ሠብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት የተጠበቀባት፣ የመቻቸል ፖለቲካ ማራመድ የተቻለባት አገርም ለመገንባት ችለናል። በርግጥ በጅምር የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታችን ተኩራርተን አልታበይንበትም። ጠንክረን ሰርተን ፣ ክፍተታችንን ሞልተን ወደ ተሻለ ደረጃ ለመሸጋገር ጥረት ከማድረግ ውጭ !

ለወጣቱ ጥሩ ሞዴልና አርአያ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው በህዝብና በመንግስት አደራ የተጣለባቸው ነገ የሀገር ተስፋ ናቸው የተባሉ የመንግስት ባለስልጣናት በወጡበት የውሃ ሽታ መሆናቸው አሳፋሪ ነው። የነገ ተስፋ የሆነው ወጣቶችም በድርጊታቸው እጅጉን እንድናዝንና እንድናፍርም አድርገውናል። በሄዱበት የግል ጥቅምና ምቹት አናውዟቸው ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን አደራ ወደ ጎን በመተው ድሃ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን አፍንጫችሁን ላሱ በማለት የግል ጥቅምን ማሳደድ አሳፋሪ ድርጊት ነው። ለነገሩ የነዚህን ሰዎች የፖለቲካ እምነትና የፀና መሰረት አንዳልነበረው ለመረዳት ምርምር ማድረግ ሳይጠይቅ ከምግባራቸው መናገር ይቻላል «ወርቅ በእሳት ይፈተናልና» እነዚህንም ሰዎች በአሜሪካ / በሰው ሀገር ምጣኔ ሀብት/ ተፈትነው ወድቀዋል። ሀገርንና ህዝብን የሚያኮራ የነገዋ ኢትዮጵያ ተስፋ የሚሆኑ ጥሩ ስነ-ምግባር ያላቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች እንዳሉ ሁሉ በግል ተራ ጥቅም የናወዙ፣ ጥገኝነት መለያቸው የሆነና በወጡበት የሚያድሩ፣ ለአደራ የማይበቁ፣ አመቺ በሆነበት ቦታ ሁሉ የግል ምቹታቸውንና ጥማቸውን የሚያሳድዱ፣ በመሀበራዊ ቀውስ የተመቱ፣ ጭንብል ለብሰው ተራ ሌብነትና የሚፈፅሙና በቀን ጅብነት የሚፈረጁ እንዳሉም ሊታወቅ ይገባል።

እንደነዚህ ያሉ ሠዎች ወደፊት የሚጠብቃቸውን ጠንካራ ውድድር ሲያስቡት እና ችሎታቸውንና ብቃታቸውን ሲፈትሹት ከጨዋታ ውጪ ሊያደርገቸው እንደሚችል አስቀድመው በመገመት ባገኙት ዕድል ሁሉ ለቅዠታቸው መፍትሔ ይሆናል ያሉትን አማራጭ መውሰዳቸው አልቀረም። በርግጥም እውን ሆኖ ያየነውም ይህንኑ ነው።

የአሜሪካንን ግሪን ካርድ ወይም የመኖሪያ ፍቃድ ለማግኘት የመንግስት ባለሥልጣን መሆን አይጠይቅም፤ የሆነ ያልሆነውንም መቀበጣጠር አያስፈልግም፤ መማር አለመማርም ጠቀሜታው እጅግም ነው፤ ወጣትነት ሆነ አዛውንትነት መሆንም አይሻም ብቻ ማንም ካርዱን ሲቸረው ተመልክተናል። ታዲያ ይህ ከሆነ መንግስትና ህዝብ የሰጣቸውን አደራ አስረከበው መሄድና የናፈቁትን የባርነት ኑሮ ማግኘት ሲችሉ አምኖ የላካቸውን ህዝብና መንግስት መክዳት ኑፏቁነት አይደለም? ሕገመንግስታችን የማንንም ዜጋ በነፃ የመንቀሳቀስ መብት ያለቅድመ ሁኔታ በማያሻማ መልኩ አረጋግጦላቸዋል። የህ ሆኖ ሳለ ታዲያ ሕዝብና መንግስት የጣለባቸውን አደራ ሳያስረክቡ እወጡበት ማደርን ምን አመጣው?

ድሮ ድሮ አሜሪካ ሲታሰበን የኢኮኖሚ ማገገሚያ የአገር ቤት አኩራፊ ፖለቲካኞች መገናኛና ሀገር ቤት ያለው ስርዓት ላይ ጫና መፍጠር እንችላለን ብለው የሚያስቧት አገር እንደነበረች እናስታውሳለን። አሁን ግን ነገሮች ተለውጠዋል። የሀገራችን ጅምር ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አበረታች ነው። ማንም በነፃነት የፖለቲካ አመለካከቱን በሰላማዊ መንገድ በሀገሩ ማራመድ የቻለበት ስርዓት ተገንብቷል። ታዲያ ይህንን ማድረግ በተቻለበት በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ድረስ መሄድ አያስፈልግም። ያውም የህብረተሰብንና የመንግስትን አደራ ወደ ጎን በመተው እሄዱበት መቅረት።

እናት ብትከሳ፣ ብትጠቁር፣ ብታጣ፣ ብትነጣ እናት እናት ናት። ስላደገች ስለተመነደገች የሰው ሃገር የሰው ነው። «በሰው ወርቅ ቢያጌጡ ይመላለጡ» ነውና ነገሩ በሀገራችን ብንኮራ መልካም ይመስለኛል። የሀገራችንን ዕጣ ፈንታ የምንወስነው እኛው ልጆቿ ብቻ ነን። በተለይ የነገው ተስፋዎቿ የሆነው ወጣቶች ትልቁን ሚና ልንጫወት ይገባናል። አገራችን የጀመረችውን መልካም ነገሮች የምናጠናከርበት ክፍተቶቹን ተመካክረን የምንሞላበት ጊዜ መሆን አለበት እንጂ በመሸበት ማደር አይበጀንም። በመጨረሻ የምለው ግን እነዚህ ቀቢፀ ተስፋዎች በወሰዱት አሳፋሪ እርምጃ ምክንያት መንግስት ለወጣቱ የሰጠውን ትኩረትና በወጣቱ ላይ የጣለውን ተስፋ መቼም ቢሆን እንደማያጥፍ ሊያውቁት ይገባል። አንዳንዶች በፈፀሙት አስነዋሪና አሳፋሪ ድርጊትም መንግስት ለወጣቱ እያደረገ ያለው መልካምና ተስፋ ሰጪ ጅምሮዎችን ወደ ኋላው ሊቀለበሱት እንደማይችሉ ሊረዱት ይገባል።

ሠላም!

sofiateshome@yahoo.com